

ሁላችንም ዳግም ግልጋሎትን በተገበርን ጊዜ አሸናፊ እንሆናለን



ሁልጊዜም ማሸጊን ወይም ጋዜጣን በዳግም መገልገያ ውስጥ በጣልን ጊዜ፣ ይህ የትልቅ ነገር መጀመሪያ ነው።

አሮጌ ጠርሙስ ለአዲስ የመኪና አካል መስሪያነት ሊውል ይችላል። ለምሳሌ የዱቄት ሳሙና ማሸጊያ ለአዲስ የጫማ ሳጥን መስሪያ ይሆናል። የትላንትናው ጋዜጣ የነገው ዋና ርዕስ ሊሆን ይችላል። የተፈጥሮ ጥሬ አካላት እንደገና ለግልጋሎት የሚውሉና ከፍተኛ መጠን ያለው ህይወት ይቆጠባል። እንዲህ በማድረግም እኛ የምንኖርበትን የተሻለ ዓለም ለመፍጠር ሁላችንም እገዛ እናደርጋለን።

ዳግም አገልግሎት

ሁሉም ማሸጊያዎችና ጋዜጦች ሰብስቦ ወደ ዳግም አገልግሎት መስጫ ጣቢያዎች በመውሰድ ወደ አዲስ ማሸጊያ ወይም ምርቶች መቀየር ይቻላል። የጠርሙስና ወረቀት ማሸጊያ ብዙ ጊዜ ለበለጠ ማሸጊያነት ይውላል። የብረት ማሸጊያ ለፊርማዎች መስሪያነት ሲያገለግል አሮጌ ጋዜጣ ደህሞ ለማብሰያ ቤት ወረቀት ወይም ለጋዜጣ ህትመት በድጋሚ መዋል ይችላል።

የአምራች ሀላፊነት

በሰውድን የአምራች ሀላፊነት የሚባል ደንብ አለን። ማሸጊያን የሚያመርቱ ወይም የሚሸጡ ድርጅቶች ምርቶቻቸውን የመሰብሰብ ወይም እንደገና አገልግሎት እንዲሰጡ የማድረግ ሀላፊነት አለባቸው። በ Förpacknings- och Tidningsinsamlingen፣ FTI፣ በእነዚህ ድርጅቶች ፋንታ እንሰራለን። ይህንን ለማሳካት የእርሶን እገዛ እንሻለን።

የዳግም አገልግሎት ጣቢያዎች

ኤፍቴአይ (FTI) የዳግም አገልግሎት ጣቢያዎችን በመላ በሰውድን የተከለ ነው። ጋዜጣዎችን፣ የጥላስቴክ፣ ወረቀት፣ ብረትና ጠርሙስ ማሸጊያዎችን ወደ ዳግም አገልግሎት መስጫው መክተት ይኖርበታል። ማእከላዊ የዳግም አገልግሎት መስጫ ማእከል ባለው አፓርታማ ላይ የሚኖሩ ከሆነ፣ ማሸጊያዎችንና ጋዜጦችን ወደዛ ይውሰዱ።

ተጨማሪ መረጃ

በ www.ftiab.se/ በቅርብ ያለን የዳግም አገልግሎት ጣቢያን ለማግኘትና መቼ ባዶ እንደሚሆኑና እንደሚጸዱ ለማረጋገጥ ያስችላል። የማሰናጃ መመሪያ፣ የዳግም አገልግሎት ቪዲዮዎች፣ መላዎችና ምክሮች፣ በተጨማሪም እዚህ ስላለው ድርጅት መረጃን ለማግኘት ይችላሉ <http://www.ftiab.se/hitta-atervinningsstation>

ስለ ዳግም አገልግሎት ላይ ስሚውሉ ጋዜጦችና ማሸጊያዎች ማንኛውም አይነት ጥያቄ ካሉት፣ እባክዎን በ kontakt@ftiab.se ያግኙን ወይም በ 0200 88 03 ላይ ይደውሉ። ብዛት ባላቸው ውጋጆች፣ ድርጅቶች፣ የኤሌክትሪክ ውጋጅ ወይም ሌሎች የማስወገጃ ጉዳዮች ላይ ለሚኖር ጥያቄ፣ እባክዎን በአካባቢያ ያሉ ባለስልጣናትን ያግኙ ወይም በ www.sopor.nu ላይ የበለጠ ያንብቡ።

የበለጠ ማሰናዳት

የበለጠ ቁሻሻን እንደገና አገልግሎት ላይ ለማዋል የእርሶን እገዛ እንሻለን። ሁሉም ማሽኒያዎች ሙሉ ለሙሉ ባዶና በተወሰነ መልኩም ደረቅ መሆን አለባቸው። ከአንድ በላይ ቁስ የተሰሩ ማሽኒያዎች ካሉት፣ የበለጠ ክብደት አለው ብለው በሚያስበው ቦታ ላይ ያድርጉ። እናመሰግናለን።



የፕላስቲክ ማሽኒያዎች

ለምሳሌ፣ ጠርመሶች፣ ቆርቆሮዎች፣ የፕላስቲክ መያዣዎች፣ የሚሞሉ ማሽኒያዎች፣ የፕላስቲክ ቱቦዎችና ስታይሮፎም።

- ✓ ቆርቆሮዎችንና ክዳኖችንም ማስወገድ ያስፈልጋል። የፕላስቲክ ማሽኒያዎች የተሰበሰቡት መገናኛ ለየብቻው ወደ ማከማቻው ገንዳ መጣል። ይኸም ዳግም የማምረቱን ሥራ ያቀላጥፋል።
- ✗ ለምሳሌ እንደ የቤት እቃና አሻንጉሊት ያሉ ማሽኒያ ያልሆኑ የፕላስቲክ ምርቶች ትላልቅ እቃዎች በሚመለሱበት ማእከላዊ ጣቢያ ወይም ከቤት ውስጥ ትራፊዎች ጋር ሊለዩ ይችላሉ። በመያዣ የተገዙ የፕላስቲክ ጠርመሶችንም በሱቆች ውስጥ በመመለስ የተያዘውን ገንዘብ ማስመለስ ይቻላል።



የወረቀት ማሽኒያዎች

ምሳሌ፣ የፓስፖርት ማሽኒያ፣ የወተትና ጭማቂ ካርቶኖች፣ የጫማ ሳጥኖች፣ የሽንት ቤት ወረቀት ካርቶኖችና የካርቶን ሳጥኖች።

- ✓ ጠፍጣፋ ማድረግና ለሁለት ማጠፍ። ቦታ ለመቆጠብ ትንንሾቹን ማሽኒያዎች በትልልቆቹ ውስጥ ማስገባትም ተገቢ ነው።
- ✗ ፖስታዎች የሚመለሱት ከመደበኛው የምግብ ትራፊ ወይም የሚቃጠሉ ቆሻሻዎች ጋር ነው። ጋዜጦች፣ የማስታወቂያ በራሪ ወረቀቶችና የመሳሰሉት የሚመለሱት ደግሞ በጋዜጣ ማከማቻ ገንዳ ውስጥ ነው።



ብረት ነክ ማሽኒያዎች

ምሳሌ፣ የቆርቆሮ ጣሳዎች፣ ባዶ የመርጫ ቆርቆሮዎች፣ ቱቦዎች፣ ቆርቆሮዎች፣ ክዳኖች፣ ባዶ የቀለም ቆርቆሮዎች።

- ✓ በጣሳዎቹ ውስጥ ያለውን ሹል ወይም ስል ጫፍ ማጠፍ ያስፈልጋል። በቱቦዎቹ ላይ ያለውን ክዳን ግን እዚያው ላይ መተው ይቻላል።
- ✗ ባለቀለም እና የሙጫ ትራፊ ያላቸው ጣሳዎች መወገድ ያለባቸው በጎጂ ነገሮች ምድብ ነው። ቁርጥራጭ ብረታ ብረቶች፣ የቧንቧ ክፍሎች፣ የምግብ መጥበሻዎች፣ ሌሎችም ማሽኒያ ያልሆኑ ነገሮች ትላልቅ እቃዎች በሚመለሱበት ማእከላዊ ጣቢያ ወይም ከቤት ውስጥ ትራፊዎች ጋር ሊለዩ ይችላሉ። የመጠጥ ጣሳዎች የተያዘ ገንዘብ በሚመለስበት ሱቅ ሊመለሱ ይችላሉ።



የጠርመራ ማሽኒያዎች

ለምሳሌ፣ ባለቀለም ወይም ቀለም አልባ ጠርመራዎችና ብልቃጦች።

- ✓ ቆርቆሮዎች፣ ክዳኖችና ቡሾች በተገቢው ቁስ አይነት መለየት አለባቸው። ባለቀለምና ቀለም አልባ የጠርመራ ማሽኒያዎችን በተገቢው መያዣ መለየት።
- ✗ በመያዣ የተገዙ ጠርመራዎች የተያዘ ገንዘብ በሚመለስበት ሱቅ ሊመለሱ ይችላሉ። የሸክላ እቃ፣ ሴራሚክና ሌሎችም ማሽኒያ ያልሆኑ ነገሮች ትላልቅ እቃዎች በሚመለሱበት ማእከላዊ ጣቢያ ወይም ከቤት ውስጥ ትራፊዎች ጋር ሊለዩ ይችላሉ። አምቶሎችና ፍሎረሶንቶች መወሰድ ያለባቸው በአካባቢው ባለ ባለስልጣን የዳግም አገልግሎት ማእከሎች ነው።



ጋዜጦች

ለምሳሌ፣ አለታዊና ሳምንታዊ ጋዜጣዎች፣ መጻሕፍቶች፣ ካታሎጎች፣ የማስታወቂያ በራሪ ወረቀቶች፣ ማስታወሻዎችና የመጻፊያ/የመሳያ ወረቀቶች

- ✓ የፕላስቲክ መጠቅለያንና ተለጣፊ ማስታወቂያ ማስወገድ።
- ✗ ፖስታዎችና የተጠረዙ መጻሕፍት በቤት ውስጥ ቆሻሻ ወይም ተቀጣጣይ ቁሻሻ መለየት አለባቸው። የወረቀት በርሳዎች፣ ካርቶኖችና ተመሳሳይ ነገሮች ለወረቀት ማሽኒያነት ተብለው በተሰሩ መጣያዎች ውስጥ መከተት አለባቸው።